

24ኛው የግንቦት 20 በዓል በቤጁንግ የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ኤምባሲ በድምቀት ተከበረ

24ኛው የግንቦት 20 የድል በዓል በቤጁንግ የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ኤምባሲ ከ200 በላይ ታዳሚዎች በተገኙበት አሁድ ግንቦት 23 ቀን 2007 ዓ.ም «በግንቦት 20 ፍሬዎች ህዳሴዎን ለማረጋገጥ እየተጋች ያለች ሀገር-ኢትዮጵያ! በሚል መሪ ቃል» በደማቅ ሁኔታ ተከብሯል።



በዓሉን በማስመልከት በቻይና የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ክቡር አምባሳደር ስዩም መስፍን ባደረጉት ንግግር የ24ኛውን የግንቦት 20 የድል በዓል የምናከብረው ግንቦት 16 ቀን 2007 በተካሄደው 5ኛው አገር አቀፋዊ ምርጫ ህዝቡ በነቁስ ወጥቶ ነጻ፣ ፍትሃዊና እና ፍፁም ሰላማዊ በሆነ መንገድ ምርጫውን በማጠናቀቅ የሰላም መልዕክቱን ለመላው የዓለም ህብረተሰብ ባስተላለፈበት ማግስት መሆኑ ልዩ ያደርገዋል ብለዋል።

ክቡር አምባሳደሩ አያይዘውም ዕለቱ ያለፍንበትን መንገድ ወደኋላ ተመልሰን ለመቃኘት እና እርምጃዎቻችንን ከወቅታዊ ሁኔታ ጋር እያስተካከልን ወደ ፊት ለመጓዝ እድል የሚሰጠን በመሆኑ ታላቅ ስፍራ የሚሰጠው መሆኑን ተናግረዋል።

አገራችን የተያያዘችውን የሰላም ፣ የልማትና የዲሞክራሲ ጉዞ ፅኑ መሰረት ያለው ለማድረግ እየተካሄደ ያለው ፈጣን ዕድገት፣ የመሰረተ ልማትና የተቋማት ግንባታ ሂደት በወሳኝ ምዕራፍ ላይ መድረሱን አውስተው በዚህ ረገድ ባለፉት 24 ዓመታት የተጓዘነውን ርቀትና ያገኘነውን ልምድ በመቀመር በቀጣይ ጉዟችን አገራችንን መካከለኛ ገቢ ካላቸው አገሮች ተርታ እንደምናሰልፍ ያለ ጥርጥር ለመናገር እንደሚቻል ተናግረዋል። አምባሳደሩ አያይዘውም በአሁኑ ወቅት አገራችን የውስጥ

ሰላሚን በአስተማማኝነት ከማረጋገጥ አልፋ በአህጉራችን አፍሪካ በተለይም በአፍሪካ ቀንድ የሰላምና መረጋጋት ዋልታ የሆነችበት ሁኔታ መፈጠሩ የዛሬ 24 ዓመት የጀመርነው የድል ጉዞ ውጤት በመሆኑ ሁላችንም ልንኮራበት ይገባል ብለዋል።

በአገራችን የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚና የማህበራዊ መዋቅራዊ ሽግግር ለማምጣት ታስቦ የተጀመረው የአምስት ዓመት የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ አገሪቱ የጀመረችውን ሁለንተናዊ የለውጥ ጉዞ በሚያረጋግጥ መልኩ በመከናወን ላይ መሆኑን በመግለጽ በቀጣይም የኢንዱስትሪ ልማትን ማዕከል አድርጎ በመሰረተ ልማትና በግብርናው ዘርፍ ከፍተኛ እምርታ ሊያመጣ የሚችለውን ሁለተኛውን የአምስት ዓመት የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ላይ በየደረጃው ህዝብ እንዲመክርበትና እንዲያውቀው በዝግጅት ላይ መሆኑን በማብራራት ይህም የግንቦት 20 የድል ፍሬ መሆኑን አረጋግጠዋል።



በበጀት ዓመቱ ቃል የተገባው የቦንድ ግዢ ክፍያ በዓሉን ምክንያት በማድረግ አጠናቀው ለመክፈል ቀደም ሲል በተደረሰው መግባባት መሠረት የኮሚቴው አባላት፣ ተማሪዎችና ዲፕሎማቶች ቃል የገቡትን የቦንድ ግዢ ክፍያ አጠናቀው ገቢ አድርገዋል። በዚህ መሠረት በበዓሉ ላይ በበጀት ዓመቱ የህዳሴ ግድብ ቦንድ በመግዛት አስተጻኦ ላደረጉ ኮሚቴ አባላት የምስጋና ሰርተፍኬት ተሰጥቷል። ሰርተፍኬቱን የሰጡት ክቡር አምባሳደር ስዩም መስፍን የኮሚቴ አባላትና የኤምባሲው ዲፕሎማቶች በተለይም ቻይና ቤይሃይንግ ዩኒቨርሲቲ ትምህርታቸውን እየተከተከታተሉ የሚገኙ 17 ተማሪዎች ከቀለባቸው ላይ በመቀነስ ቦንድ በመግዛት ያደረጉት ድጋፍ በአረኦጎች የሚጠቀስ መሆኑን አውስተው ላደረጉት ድጋፍ ምስጋና በማቅረብ ይህ ድጋፍ ፕሮጀክቱ እስኪጠናቀቅ ድረስ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል። በበጀት ዓመቱ ከቻይና በጠቅላላው አንድ መቶ ስልሳ ሺህ ሁለት መቶ ሃምሳ የአሜሪካ ዶላር (160,250) በቦንድ ሽያጭ ለግድቡ ገቢ ተገኝቷል።



በዕለቱ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከቤጂንግ የውጭ ጥናቶች ዩኒቨርሲቲ ጋር በደረሰው ስምምነት መሠረት ላለፉት ሁለት ዓመታት የአማርኛ ቋንቋ በማስተማር ላይ የምትገኘው መምህርት የምስራች አያለው የኢትዮጵያን ባህል በማስተዋወቅና የአማርኛ ቋንቋን ለመጀመሪያ ጊዜ በቻይና በማስተማር የሁለቱን አገሮች የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን ከማጠናከር አንፃር ላበረከቱት አስተዋጽኦ የምስጋና ደብዳቤ ተበርክቶላቸዋል።

በበዓሉ ላይ የህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ያለበት ደረጃ የተገለፀ ሲሆን ባለፉት አራት ዓመታት በቻይና ከሚገኙ የኮሚኒቲ አባላት ለግድቡ የተሰበሰበውን ድጋፍ በተመለከተ ዝርዝር ሪፖርት ቀርቧል።

ቤጂንግ የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ኤምባሲ